

በጎንደር ክፍለ ሃገር የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ሕዝብ የአማራ ብሄርተኝነት የማንነት ጥያቄ አስተባባሪ ኮሚቴ በሰሜን አሜሪካ ኮሎምቦስ አሃድ

Gonder Province Wolkait, Tegede, & Telemt Amhara Identity Civic Association in North America.



የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት የዐማራ ማንነት አስመላሽ ድጋፍ ስጫ ኮሚቴዎች በሰሜን አሜሪካ አውስትራልያና አውሮፖ የተሰጠ የጋራ መግለጫ

በመጨረሻም የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ህዝብ በወገኖቹ የዐማራ ታጋዮችና የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ጀግንነት ትግል ከትህነግ ወያኔ አገዛዝ ነፃ ወጣ!

እንደሚታወቀው በ1972 ዓ.ም ትህነግ ወያኔ የተከኔን ወንዝ ተሸግራ ለሙን የወልቃይት እና የአካባቢውን መሬት በወረራ ከያዘችበት ጊዜ አንስቶ የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት ዐማራ ህዝብ በነዚህ ወራሪ እና ተስፋፊ ቡድን የዘር ማጥፋት፣ ማፈናቀል የርስት ወረራ የማንነት ቅድራ እና በሰው ልጅ ላይ ሊደርስ የማይገባ አሰቃቂ ግፍ ተፈጽሞበታል። ላለፉት አርባ አምስት ዓመታትም ለደረሰበት የዘር እልቂት ፍትህን ለማግኘት የተነጠቀውን ርስት እና ማንነቱን ለማስመለስ ከትህነግ ወንበዴ ጋር ሲተናነቅ ቆይቶል። ይህ ለአራት አስርት ዓመታት የተደረገው ትግል ጊዜው ሲደርስ በጀግኖቹ የአማራ ታጋዮች ተጋድሎ ወልቃይት እና አካባቢው ከወራሪው ትህነግ ወያኔ አገዛዝ ነፃ ሆኗል።

ትህነግ ወያኔ በጫካ ዘመኗ ወልቃይት ላይ የጀምረችውን የዐማራን ዘር የማጥፋት እኩይ ተገባር የሀገሪቱን ስልጣን መንበር ከተቆጣጠረችም በኋላ ያንኑ እኩይ ተግባሯን ሕጋዊ የሚያደርግላትን ሕገ መንግስት ቀርባ የዐማራን ህዝብ በመላው ኢትዮጵያ የዘር ማጥፋት እና ማፈናቀል ስትፈጸምበት ቆይታለች። አሁንም ይህ የዘር ማጥፋት ወንጀል ትህነግ በቀረጸችው ሕገመንግስት ሕጋዊ ሆኖ በመላው ሀገሪቱ በተላላኪዎቿ አማካኝነት እየተፈጸመ ይገኛል።

ስለሆነም ይህ ግፍ እና መከራ የሚያበቃው ይህው መርዘኛ ድርጅት የራሱን የጥላቻ እና የወንጀል ማስፈጸሚያ ሰነድ የሀገሪቱ የበላይ ሕግ አድርጎ ያስቀመጠው ሕገመንግስት ሲቀየር እና ዐማራን ሀገር አልባ ለማድረግ የተዘረጋው የዘር ፊደራሊዝም ሲለወጥ ብቻ ነው ብለን እናምናለን። ይህም ሊሆን የሚችለው የዚህ ሁሉ ግፍ እና እልቂት ጠንሳሽ የሆነው ትህነግ ወያኔ ላንዴ እና ለመጨረሻ ጊዜ ሲደመሰስ እና ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ሲጠፋ ብቻ በመሆኑ የተጀመረው ትህነግን የማንበርከክ እና ለሕግ የማቅረብ ትግል ተጠናክሮ እንዲቀጥል አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅብናል።

የወልቃይት ጉዳይ የመላው አማራ ጉዳይ ሆኖ የአማራ ተጋድሎን ካቀጣጠለበት ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ መላው የዐማራ ህዝብ "ወልቃይት ብረሳሽ ቀኝ ትርሳኝ" በሚል መሪ ቃል የዐማራ ወጣቶች በጎንደር፣ በባሀርዳር፣ በደሴ ወልድያ እና በተለያዩ አካባቢዎች ደማቸውን አፍስሰዋል ተጋድለዋል ዛሬ በወልቃይት እና አካባቢው የተገኘው ድል የእነዚህ እንቁ የዐማራ ልጆች ትግል እና አሁን በአካባቢው ህይወቱን መስዋዕት አድርጎ ለነፃነቱ በሚዋደቀው ጀግናው የዐማራ ታጋይ መሆኑን ታሪክ ሲዘክረው ይኖራል።

በመጨረሻም መላው የዐማራ ሕዝብ እና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ይህንን የተገኘውን አንጻራቂ ድል በጋራ እያከበርን እና ደስታችንን እየገለጻን ከዚህ ጋር ጎን ለጎን በወልቃይት እና አካባቢው አስተዳደሩን እንደገና

በማደራጀት ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ወረዳ ያሉ ያስተዳደር ክፍሎች በማደራጀት የአካባቢው ማህበረሰብ የሰላም ኑሮውን የሚመራበትን መንገድ ከስር ከስር ማዋቀር ያስፈልጋል ቀጥሎም በዚህ ክፍ ዘራፊ ቡድን ጉዳት የደረሰባቸው እና የተፈናቀሉ ወገኖችን መልሶ የማቋቋም ስራ መሰራት ይኖርበታል።

ከዚህም አልፎ በዚህ ዘራፊ እና ዘረኛ ቡድን በመተባበር እንዲሁም ህዝቡን በመሰለል ሲገድሉ ሲያስገድሉ የኖሩ ወንጀለኞች ለፍርድ ማቅረብ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ጉዳይ መሆኑን ማስገንዘብ እንወዳለን። ብሎም የአማራ ታሪካዊ ግዛቶች ወደነበሩበት እስኪመለሱ መላው ዐማራ በአንድነት ትግሉን አጠናክሮ እንዲቀጥል እናሳስባለን።

- ድል ማንነቱንና ርስቱን ለተነጠቀው የወልቃይት ጠገዴ ጠለምት አማራ ህዝብ
- ኢትዮጵያ ሀገራችን አንድነቷንና ክብሯን ጠብቃ ለዘላለም ትኑር

Federal ID - 81- 4690305; State of Ohio Registration No.- 3920540

1220 Ark wood Ave. Columbus Ohio 43227
2526

United States of America



Phone: - (614) 804 0199 fax; (614) 626

Email: - wttcommittee@gmail.com
